

# ጠላት ወዳጅ ላይሆን...

(ከጋሻ ለኢትዮጵያ)

ምርጫ ዘጠና ሰባትን ተከትሎ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ከፍተኛ ግፍ ተፈጽሟል። በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ለእሥራት ሲዳረጉ በመቶ የሚቆጠሩ ሰላማዊ ዜጎች በሕወሃት/ኢሕአዴግ ደህንነት አባላት ተገድለዋል። ከጊዜ ወደ ጊዜ አገዛዙ የግፍ ጫና እያበዛ በመምጣቱ ሕዝቡ ሕወሃት/ኢሕአዴግ ካልተገደደ በቀር በፈቃዱ ስልጣን ሕዝብ ለመረጠዉ አካል እንደማያስረክብ ወደ ማመን እየደረሰ ነዉ።

በተለይ ደግሞ የቀድሞ ቅንጅት መሪዎች፣ የሰብዓዊ መብት ተከራካሪዎችና ጋዜጠኞች ከሃያ ወራት በላይ ባላጠፉት ጥፋት በግፍ መንገላታታቸዉና የነመለስ ዜናዊ ሕወሃት/ኢሕአዴግ ቡድን በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የከፈተው ሽብር የጨለምተኝነት ደመና በአገራችን ላይ እንዲሰፍ አድርጎታል።

የኢትዮጵያ ህዝብ የሕወሐት/ኢሕአዴግ የጥቃት ሰለባ በሆነበት ወቅትም በውጭ አገር የሚኖሩና የሕዝቡ አካል የሆኑ ኢትዮጵያውያን በወገናቸዉ ላይ እያደረሰ የነበረውን መከራና ስቃይ ለተቀረው የዓለምአቀፉ ህብረተሰብ በማጋለጥ የታፈነዉ የኢትዮጵያ ሕዝብ «ድምጽ» ሆነዉ ሲታገሉ ቆይተዋል።

በመሆኑም ከምርጫ ዘጠና ሰባት በፊት እንደ አንድ ለዲሞክራሲ የቆመ የአፍሪቃ መሪ አድርጎ እራሱን ለውጭው ዓለም ሲያስተዋውቅ የኖረው መለስ ዜናዊ ከምርጫ ዘጠና ሰባት በኋላ እርቃኑ ተገፎ ከነሮበርት ሙጋቤ እና ቻርለስ ቴይለር የባሰ ወንጀለኛ መሆኑ እየታየ ነዉ።

እንደ ክብርት እና ጎሜዝ (ከአውሮፓ ህብረት)፣ እንደ ኮንግረስማን ክሪስ ሰሚዝ፣ ሴናተር ራስ ፋይንጎልድ እና ኮንግረስማን ዶናልድ ፔን ያሉ አያሌ የአውሮፓና የአሜሪካ የተከበሩ የሕግ መወሰኛ ምክር ቤት አባላት አደገኛ ቦዘኔ (rogue) ቡድን ሲሉ የመለስ/ሱብሃትን ሕወሃት/ኢሕአዴግ ቡድን ክፉኛ ሲያወግዙ የኢትዮጵያ ሕዝብ በእንደዚህ አይነቱ የአደገኛ ቦዘኔ መንግስት ስር መውደቅ እንደማይገባው በአደባባይ መስክረዋል።

በአጠቃላይ ኢትዮጵያውያን በዲፕሎማሲው መስክ ባደረጉት ከፍተኛ ርብርብ በፈጠራ ወንጀል ተከሰው የእድሜ ልክ እስራት ተፈርዶባቸው የነበሩት መሪዎች እንዲፈቱ ለማድረግም ተችሏል።

የተፈቱት መሪዎች ለአፍታ እንኳ ሳያርፉ ሕዝብን የስልጣን ባለቤት ለማድረግ ተቋርጦ የነበረውን ትግል በአዲስ መልክ አደራጅተዉ እንቅስቃሴያቸዉን ቀጠሉ።

የአንድነት ፓርቲ ሊቀመንበር እና በህዝብ ዘንድ ከፍተኛ ተወዳጅነት ያተረፉት ወ/ት ብርቱካን ሚደቅሳ ከገዢው ቡድን በኩል ይደርስ የነበረው ዛቻና ወከባ ሳይበገራቸዉ፣ ከሎሎች መሰል የትግል አጋሮቻቸዉ በመስራት የሕዝቡን ሞራል ገንብተው ወደ ዋናው የፖለቲካ መድረክ እየገሰገሱ ባሉበት ወቅት ነበር የአደገኛ ቦዘኔው መንግስት «ይቺ ባቄላ ካደረገች አትቆረጠምም» በሚል መሰረተ ቢስ ዉንጀላ በማቅረብ ወ/ት ብርቱካን ሚደቅሳን ከአሥር በማያንሱ የሲቭል ልብስ በለበሱ ጋጠወጦች እየተገፉና እየተዋከቡ ወደ ቃሊቲ እሥር ቤት እንዲወሰዱ ያደረገዉ።

ይህን አሳዛኝ ሁኔታ የተመለከቱት የ78 አመቱ አዛውንት ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያም መለስ ብለው «ይህ ሁሉ ግርግር ለምን አስፈለገ? አንዲት መጥሪያ ወረቀት ብታመጡ እኮ ይበቃት ነበር። የፈለጋችሁበት ቦታ

ድረስ ለመምጣት ትችል ነበር» ብለው አባታዊ ምክር ለመለገስ ሲሞክሩም አንድ የመለስ ታጣቂ ወመኔ እስኪንገዳገዱ ድርስ በሰደፍ ፊኛቸው ላይ መታቸው።

እውነት እኝህ አዛውንት ምን ወንጀል ስለሰሩ ነው እንዲህ በአደባባይ የተመቱት? ወ/ት ብርትካንስ የትኛው ጥፋታቸው ነው ከአራት መኪናዎች በወረዱ አሥር ውርጋጦች እንደተራ ሌባ እየተገፈተሩ ወደ ቃሊቲ የሚወረወሩት?

እነዚህ በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ አገር እጅግ የታወቁ ሰላማዊና ጨዋ የአንድነት ፓርቲ አመራር አባላት እንዲህ እንደ ዕቃ እስር ቤት ከተወረወሩ፣ ሌላው ተራው የተቃዋሚ አባል ወይም ደጋፊ ዕጣ ፈንታ ምን እንደሚሆን ለመገመት አያዳግትም።

ጋሻ ለኢትዮጵያ የሲቪክ ማህበር :

- በስልጣን ላይ ያለው የህወሓት/ ኢህአዴግ መሪዎች የዛሬ 34 አመት በትግራይ በረሃ ህወሓት ሲመሰረት ጀመሮ ኤርትራን ከኢትዮጵያ ለማስገንጠል ሰውር አጀንዳ ይዘው የገቡ ሰርጎ ገቦች የሚቆጣጠሩት የወንጀለኞች ቡድን ነው ብሎ ያምናል። ይህ የወንጀለኞች ቡድን ሕወሓት ለምን የሻዕቢያ ቅጥረኛ ተዋጊ ድርጅት ሆነ ያሉትን፣ ስለ ኢትዮጵያ አገራችን መፃኢ ህይወት የሚቆሮቆሩትን፣ የኢትዮጵያ ዳር ድንበር ቀይ ባሕር ነው በሚል መርህ ይህ ታሪካዊ የባህር ድንበር ለኤርትራ አሳልፎ እንዳይሰጥ የተከራከሩትንና አሰተያየት ወይም ጥያቄ ያቀረቡትን ሁሉ ያለአንዳች ርህራሄ አስሮ የገረፈ እንዲሁም የገደለ ወንጀለኛ ድርጅት መሆኑ በማስረጃ የተረጋገጠ ነው ብሎ ያምናል።
- ይኸው የአደገኛ ባዘኔዎች መንግስት ባለፉት 18 አመታት ብቻ በአገርና በወገን ላይ የፈጸማቸው እጅግ በርካታና ዘግናኝ ወንጀሎች እንደበቂ ማስረጃ ተወስደው የዚህ አጥፊ ቡድን አመራር አባላት የበለጠ ጥፋት ከማድረጋቸው በፊት ለፍርድ የሚቀርቡበትን መንገድ ማዘጋጀት አገሩን የሚወድ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ኃላፊነትና ግዴታ ነው ብሎ ጋሻ ለኢትዮጵያ ያምናል።
- የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ ሊቀመንበር ወ/ት ብርትካን ሚደቅሳ እና በሺዎች የሚቆጠሩ የፖለቲካ እስረኞችን ለማስፈታት፣ እንዲሁም ወንጀለኛው ቡድን ከስልጣን ተወግዶ የነፃነት ችቦ እንዲቀጣጠል ጋሻ ለኢትዮጵያ ከወገኑ የሚጠበቅበትን ሁሉ ለማድረግ ያለውን ጽኑ የትግል ቁርጠኝነት ያረጋግጣል።

የተባበረ ህዝብ ለድል ይበቃል!  
ጋሻ ለኢትዮጵያ ጥር 2009  
[www.ethiopianguasha.org](http://www.ethiopianguasha.org)  
[admin@ethiopianguasha.org](mailto:admin@ethiopianguasha.org)